



መላ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ (መ.ኢ.ሶ.ን.)

ALL ETHIOPIA SOCIALIST MOVEMENT ( ME'ISONE )

P.O.Box 14 01 17 . D-53056 Bonn . E-Mail: [meisone@t-online.de](mailto:meisone@t-online.de)

Account Nr. 3603457585 . BLZ (Bank code number) 37050198  
BIC COLSDE33 IBAN DE27 3705 0198 3603 4575 85

**ሙስሊም ወገኖቻችንን የሚያዋከወበውንና የሚያሸብረውን የወያኔ/ኢህአዴግ ተግባር እናውግዝ፣ ከሙስሊም ወገኖቻችን ጎን እንቁም።**

የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች፣ በየትኛውም አለም ክፍል፣ የኢድ አል ፈጢር በአል በደስታ አክብረው ሲውሉ፣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ብቻ በአገራቸው መንግስት ተብዬ ሲሞክሩና ሲሸበሩ ውለዋል። በብዙ የኢትዮጵያ ከተሞች፣ በተለይ ባዲስ አበባ፣ የኢድ አል ፈጢር በአሉን ለማክበር የተሰበሰበውን ሕዝብ-ሙስሊም፣ ፖሊስ በዱላና በጠመንጃ ባካሄደው ሺብር፣ ህፃና ነፍሰጡር ጨምሮ ህይወት ማለፉ፣ ብዙ ሰው መቁሰሉና ቁጥሩ ከግምት በላይ የሆነ ሕዝብ መታሰሩ በሰፊው ተነግሯል።

ይህ በኢድ አል ፈጢር ከብረ-በአል ወቅት የተካሄደው ሺብር፣ ወያኔ/ኢህአዴግ ከአንደ አመት ተኩል በላይ የቀጠለውን፣ "ድምፃችን ይሰማ፣ ሙብታችን ይከበር" በማለት ሙስሊሙ ህብረተሰብ የሚያካሂደውን ሰላማዊ ትግል ለማፈን በተለያዩ ወቅቶችና በተለያዩ ቦታዎች ሲያካሂደው የኖረው ሺብር አንዱ አካል ነው። ከኢድ አል ፈጢር ከብረ-በአል ሁለት ቀን ቀድሞ፣ በኮፊሴ ወረዳ (አርሲ) የተካሄደው ጨፍጨፋ የቅርብ ምሳሌ ነው።

ወያኔ/ኢህአዴግ የኢትዮጵያን ሕዝብ በቁጥጥሩ ውስጥ አስገብቶ እንዲፈለገው ሲያመሳቅል ከ20አመት በላይ ያለምንም ተጋፊ ሃይል ቢቆይም፣ ለቀጣዩ እድሜው ተፃራሪ ሃይል እንዳይነሳበት፣ ለማንኛውም ድርጅት፣ የፖለቲካ፣ የማህበራዊ፣ የሙያ፣ የሃይማኖት ወዘተ፣ "ምስል-ጥጃ" በማባጀት ሃቀኛ ድርጅቶችን ሲያኮላሺ ኖሯል። እስካሁን ድረስ ቀጣይና ጠንካራ ተቃዋሚ ያጋጠመው ከሙስሊም ኢይዮጵያዊያን ብቻ በመሆኑ፣ በህዝብ-ሙስሊሙ ላይ እዩከፋ የመጣ ሺብር ቀጥሏል።

በዚህ የሺብር ዘመን፣ ሆዳቸውን ወድደው ነፍስ የማትፋት ትዝዝ የሚፈጽሙትንና በተሰጣቸው ስልጣን በመመካት ህዝብ የሚያሸብሩ ግለሰቦችን በወቅቱ ፍርድ ላይ ማቅረብ አይቻልም። ዘመኑ "አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ" እንደሚባለው ነው። ነፍስ አስገዳዩ የወያኔ/ኢህአዴግ ሥርዓት፣ ፍርድ ሰጪም የወያኔ/ኢህአዴግ ሥርዓት በመሆኑ ነፍስ-ገዳዮች በነፃ ይኖራሉ። ይሁንና የአገራቸው ጉዳይ የሚያስጨንቃቸው ዲሞክራሲያዊ ሃይሎች ሁሉ በነፍስ ግዳይ መጠየቅ ያለባቸውን ግለሰቦች፣ ቀን የወጣ እለት ለፍርድ የሚቀርቡበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይኖርባቸዋል።

የህዝብ-ሙስሊሙ "ድምፃችን ይሰማ፣ ሙብታችን ይከበር" ጥያቄ ህዝባዊ ጥያቄ እንደ መሆኑ መጠን የሁላችንም ጥያቄ ነው። ስለሆነም የወያኔ/ኢህአዴግን የሺብር ተግባር ከማውገዝ ባሻገር ከሙስሊም ወገኖቻችን ጎን መሰለፍ ግዴታችን መሆን አለበት።

ህዝባዊ ትግል ይፋፋም፣  
ዴሞክራሲ ይስፋፋ፣ አንድነት ይጠንክር፣  
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።

መኢሶን  
ነሃሴ 3 ቀን 2005 ዓ ም